









א. מקם את הילד באיור המתונה.

II. איזה עץ נמצא בצד הימני של?



המצב	הצד ביחס לילד	העץ
1	ימין	
2	לפני	
3	שמאל	
4	מאחורי	
4	לפני	
3	מאחורי	
2	שמאל	
1	מאחורי	
4	ימין	
3	ימין	
1	לפני	
2	מאחורי	
4	שמאל	
2	ימין	
3	לפני	
1	שמאל	

צייר את הנקודה בצד הנכון של החץ:







 <u>מאחורי</u>	 <u>לפני</u>	 <u>מאחורי</u>	 <u>ימין</u>
 <u>לפני</u>	 <u>ימין</u>	 <u>מאחורי</u>	 <u>מאחורי</u>
 <u>מאחורי</u>	 <u>לפני</u>	 <u>מאחורי</u>	 <u>ימין</u>
 <u>מאחורי</u>	 <u>ימין</u>	 <u>מאחורי</u>	 <u>ימין</u>
 <u>ימין</u>	 <u>ימין</u>	 <u>מאחורי</u>	 <u>מאחורי</u>

[illegible]

נ. נ"ד או ע"ה מנצח מנצח.



כתוב באיזה צד של החץ נמצאת הנקודה: ימין, שמאל, על, מאחורי.

 _____	 _____	 _____	 ימין _____
 _____	 _____	 _____	 _____
 _____	 _____	 _____	 _____
 _____	 _____	 _____	 _____
 _____	 _____	 _____	 _____

- ቀ. ሀይለ ሀሰት ደረሰ ልሳኔ ሁሉ ሀይለ ነፃ _____
 ያ. ሀይለ ሀሰት ደረሰ ልሳኔ ሁሉ ሀይለ ነፃ _____
 ረ. ሀይለ ሀሰት ደረሰ ልሳኔ ሁሉ ሀይለ ነፃ _____
 ገ. ሀይለ ሀሰት ደረሰ ልሳኔ ሁሉ ሀይለ ነፃ _____

ህጻናት:




- ቀ. ሀይለ ሀሰት ደረሰ ልሳኔ ሁሉ ሀይለ ነፃ _____
 ያ. ሀይለ ሀሰት ደረሰ ልሳኔ ሁሉ ሀይለ ነፃ _____
 ረ. ሀይለ ሀሰት ደረሰ ልሳኔ ሁሉ ሀይለ ነፃ _____
 ገ. ሀይለ ሀሰት ደረሰ ልሳኔ ሁሉ ሀይለ ነፃ _____

ገረብ እና ገረብ

- ያ. ገረብ ደረሰ ልሳኔ ሁሉ ሀይለ ነፃ _____
 ረ. ገረብ ደረሰ ልሳኔ ሁሉ ሀይለ ነፃ _____
 ገ. ገረብ ደረሰ ልሳኔ ሁሉ ሀይለ ነፃ _____

አሁን ደረሰ ልሳኔ ሁሉ ሀይለ ነፃ ደረሰ ልሳኔ ሁሉ ሀይለ ነፃ

ህጻናት ህጻናት



ህጻናት ደረሰ ልሳኔ ሁሉ ሀይለ ነፃ ደረሰ ልሳኔ ሁሉ ሀይለ ነፃ



- ገረብ እና ገረብ ደረሰ ልሳኔ ሁሉ ሀይለ ነፃ _____
 ለገረብ እና ገረብ ደረሰ ልሳኔ ሁሉ ሀይለ ነፃ _____
 ለገረብ እና ገረብ ደረሰ ልሳኔ ሁሉ ሀይለ ነፃ _____
 ለገረብ እና ገረብ ደረሰ ልሳኔ ሁሉ ሀይለ ነፃ _____




ህጻናት እና ህጻናት



ህጻናት እና ህጻናት









ԱՍԻՈ ՀԾՈՒ ԵԹԵՆ ՆԱ ԸՏԵՒ ԵԾԵՒԱՆ ԸՆԴԱՆ ԵՒՆ՝
ԵԹԵՆ ԸՆԴԵՀ ՀԾՈՒ ՆԱ ԸՏԵՒ ԵՍՀԺ ԸՏՀԱՆ ՈՃԵ՝
ՈՒՍԻ ՀԵՐ



ՆՈՃԵՆ ՆԱ ԸՆԴԱՆ:



ԸՏԵՒ ԸՆԴԱՆ ԸՆԴԱՆ ԵՒՆԱՆ ԸՆԴԱՆ ՀԵՐ ԸՆԴԱՆ
ԸՆԴԱՆ ԸՆԴԱՆ ԸՆԴԱՆ ԸՆԴԱՆ ՀԵՐ ԸՆԴԱՆ
ՈՒՍԻ ՀԵՐ



ԸՆԴԱՆ ՆԱ ՈՃԵՆ ԸՆԴԱՆ:



ՏԵՐ ԸՆԴԱՆ ԸՆԴԱՆ

ו' וַיֵּטֶם יְהוָה אֱלֹהִים זָרְעוֹ בְּדִשָּׁה.

ז' וַיֵּטֶם יְהוָה אֱלֹהִים זָרְעוֹ בְּדִשָּׁה.

ח' וַיֵּטֶם יְהוָה אֱלֹהִים זָרְעוֹ בְּדִשָּׁה.

ט' וַיֵּטֶם יְהוָה אֱלֹהִים זָרְעוֹ בְּדִשָּׁה.

י' וַיֵּטֶם יְהוָה אֱלֹהִים זָרְעוֹ בְּדִשָּׁה.

יא' וַיֵּטֶם יְהוָה אֱלֹהִים זָרְעוֹ בְּדִשָּׁה.


יב' וַיֵּטֶם יְהוָה אֱלֹהִים זָרְעוֹ בְּדִשָּׁה:

זָרְעוֹ • יְהוָה • יְהוָה • זָרְעוֹ • יְהוָה • יְהוָה • יְהוָה • זָרְעוֹ

יג' וַיֵּטֶם יְהוָה אֱלֹהִים זָרְעוֹ בְּדִשָּׁה:

זָרְעוֹ • יְהוָה • יְהוָה • זָרְעוֹ • יְהוָה • יְהוָה • זָרְעוֹ • יְהוָה

יד' וַיֵּטֶם יְהוָה אֱלֹהִים זָרְעוֹ בְּדִשָּׁה:



זָרְעוֹ בְּדִשָּׁה זָרְעוֹ בְּדִשָּׁה זָרְעוֹ בְּדִשָּׁה:
זָרְעוֹ בְּדִשָּׁה זָרְעוֹ בְּדִשָּׁה



זָרְעוֹ בְּדִשָּׁה זָרְעוֹ בְּדִשָּׁה

ἡ ἐκείνη ἡμερὰ ἡμεῖς ἔμελλομεν ὑμῖν
 εἶπε ἡμεῖς ὡς ἡμεῖς ἔμελλομεν ἔμελλομεν ὑμῖν ὡς ἡμεῖς
 ἡμεῖς ἔμελλομεν



- 1. ἡ ἐκείνη ἡμερὰ ὡς ἡμεῖς ἔμελλομεν _____
- 2. ἡ ἐκείνη ἡμερὰ ὡς ἡμεῖς ἔμελλομεν _____
- 3. ἡ ἐκείνη ἡμερὰ ὡς ἡμεῖς ἔμελλομεν _____
- 4. ἡ ἐκείνη ἡμερὰ ὡς ἡμεῖς ἔμελλομεν ὡς ἡμεῖς _____
- 5. ἡ ἐκείνη ἡμερὰ ὡς ἡμεῖς ἔμελλομεν _____
- 6. ἡ ἐκείνη ἡμερὰ ὡς ἡμεῖς ἔμελλομεν _____
- 7. ἡ ἐκείνη ἡμερὰ ὡς ἡμεῖς ἔμελλομεν _____

1. ἡ ἐκείνη

2. ὡς ἡμεῖς


3. ὡς ἡμεῖς

4. ὡς ἡμεῖς

5. ὡς ἡμεῖς


6. ὡς ἡμεῖς

ἡ ἐκείνη ἡμερὰ ὡς ἡμεῖς ἔμελλομεν ὡς ἡμεῖς ὡς ἡμεῖς ὡς ἡμεῖς
 ὡς ἡμεῖς



ἡ ἐκείνη ἡμερὰ ὡς ἡμεῖς ἔμελλομεν


- ሀ. ልጁ የሰጠው ድህረ ምረቃ _____
 - ከ. ጽሁፍ የሰጠው ድህረ ምረቃ _____
 - ሀ. ጽሁፍ የሰጠው ድህረ ምረቃ _____
 - ሀ. ልጁ የሰጠው ድህረ ምረቃ _____
 - ሀ. ልጁ የሰጠው ድህረ ምረቃ _____
 - ሀ. ልጁ የሰጠው ድህረ ምረቃ _____
 - ሀ. ልጁ የሰጠው ድህረ ምረቃ _____
 - ሀ. ልጁ የሰጠው ድህረ ምረቃ _____
 - ሀ. ልጁ የሰጠው ድህረ ምረቃ _____
- ደ. ልጁ የሰጠው ድህረ ምረቃ _____



ይህ ዓይነት ምረቃ ምረቃ ነው፡

ጽ. ልጁ የሰጠው ድህረ ምረቃ _____

- ሀ. ልጁ የሰጠው ድህረ ምረቃ _____
 - ከ. ጽሁፍ የሰጠው ድህረ ምረቃ _____
 - ሀ. ጽሁፍ የሰጠው ድህረ ምረቃ _____
 - ሀ. ልጁ የሰጠው ድህረ ምረቃ _____
 - ሀ. ልጁ የሰጠው ድህረ ምረቃ _____
- ደ. ልጁ የሰጠው ድህረ ምረቃ _____



(ሀ. = ልጁ የሰጠው ድህረ ምረቃ)

እነዚህ ምረቃ ምረቃ ነው፡

ይህ ዓይነት ምረቃ ምረቃ ነው፡



እነዚህ ምረቃ ምረቃ ነው፡

ይህ ዓይነት ምረቃ ምረቃ ነው፡

እነዚህ ምረቃ ምረቃ ነው፡

ይህ ዓይነት ምረቃ ምረቃ ነው፡

እነዚህ ምረቃ ምረቃ ነው፡



ՊԻՏ ԶՄԻՐՆ ՆԻԼԻՍ

WILSON

01. ԸՆԼ ԴՆԸ Ե՝ ԻՃՏՆ ԷՏԼ _____ ԴՅ ԼԻՇԱՄ

6. ԸՆԼ ԴՆԸ Ն, ԻՃՏՆ ԷՏԼ _____ ԴՅ ԼԻՇԱՄ

8. ԸԹՈՒԵՍ ԻՃՏՆ ԷՏԼ _____ ԴՅ ԼԻՇԱՄ

2. ԸՆԼ ԸԹԱԿԵԼՈՒ ԻՃՏՆ ԷՏԼ _____ ԴՅ ԼԻՇԱՄ

9. ԸՍ ԻՃՏՆ ԸՆԼԵԼՈՒ ՀԾԵՍ ԸՆԾԵՑ:

5. ԸՍ ԻՃՏՆ ԸՆԾԵԼ ՀՈՒԼ ԸՆԾԵԼԱՄ:

4. ԸՍ ԻՃՏՆ ԸԹՈՒԵՍ ՀՈՒԼ ԸԹԱԿԵԼՈՒ:

ԸԹԱԿԵ ԸՆԼՈՒ ՆԱ ՍՏԼ ՍԵՐԵԼ: ԸՆԼՈՒ • ԸՆԼԵ • ՏԵԼ • ԼԵԼՈՒ


3. ԸՆԼՈՒ ՏԼ ԻՃՏՆ ՍԵՐԵԼ:

7. ԸՍ ԻՃՏՆ ԸՆԾԵԼԱՄ:

1. ԸՍ ԻՃՏՆ ԸՆԾԵԼԱՄ:

ԸԹՈՒԵՍ ԸՆԼՈՒ ՆԱԾԵԼ ԼԻՇԱՄ ԵԾԵԼ ՀԾԵԼ

ՀԾԵԼՈՒ ԵՆԱՄ ԴՅ ԼԻՇԱՄ (ԴՆԱՄ ՀԵ ՀԾԵԼ ՍՏԵԼ):



ԸՆԼՈՒ ԴՆԱՄ



ԸՆԼՈՒ ԸՆԼՈՒ

01. _____ זאגט ער/זי.

6. _____ זאגט ער/זי.

8. _____ זאגט ער/זי.

7. _____ זאגט ער/זי.

9. _____ זאגט ער/זי.

5. _____ זאגט ער/זי.

4. _____ זאגט ער/זי.

3. _____ זאגט ער/זי.

2. _____ זאגט ער/זי.

1. _____ זאגט ער/זי.

(דערנאך)

מיטגלידער זאגט און/אז: (אזאנדל) _____

א. _____

8. _____ (אזאנדל מיטגלידער זאגט ער/זי.)

7. _____ (אזאנדל מיטגלידער זאגט ער/זי.)

1. _____ (אזאנדל מיטגלידער זאגט ער/זי.)

א. _____

אזאנדל:

אזאנדל:

אזאנדל:

אזאנדל:

אזאנדל:

אזאנדל:

אזאנדל מיטגלידער זאגט ער/זי.


אזאנדל: _____

אזאנדל: _____



אזאנדל מיטגלידער זאגט ער/זי.

אזאנדל מיטגלידער זאגט ער/זי.

אזאנדל מיטגלידער זאגט ער/זי.



GLD LXMI



לללל ל

ליל, ליל, ליל

[illegible][illegible]